



Society Against Genocide in Ethiopia (SAGE)

በኢትዮጵያ የዘር-ፍጅት መከላከያ ማኅበር (ኢ.ዘ.መ.ማ)

ዘር - ፍጅት ወንጀለኞችን ለሕግ ለማቅረብ ትብብር ጥሪ!

በሃገራችን ብሔርን መሠረት ያደረገ የፖለቲካ አገዛዝ ተግባራዊ ከሆነበት ከ1983 ዓም ጀምሮ፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ በ ብሔር ተለያይቶ እንዲፋጅ መንግሥት መርዘኛ ተንኮል ሲፈጸም ቆይቷል ። የኢትዮጵያን መወከላዊ መንግሥት ላለፉት 27 አመታት ተቆጣጥሮ የቆየው የትግራይ ነጻ አውጪ ግንባር (ሕወሃት) ሕዝባችን ለዘመናት ገንብቶት የኖረውን ሕብረ ብሄራዊ አንድነቱን በማላላትና እርስ በእርስ በጠላትነት እንዲተያይ በማድረግ ዛሬ ለደረሰንበት አስከሬ ብሄራዊ ቀውስ ዳርጎናል ።

ሕወሃት በዋናነት፣ ሌሎች ተገንጣይ ኃላፊዎች በተላላኪነት፣ በብዙ ሺህ ለሚቆጠሩ ሰላማዊ ዜጎች ሞት፣ መፈናቀልና ሰደት ምክንያት ሆነዋል ። በተለይም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በአርባጉጉ፣ በወተርና በበደኖ ያካሄደው አንድን ብሔር መሠረት ያደረገ ዘግናኝ ጭፍጨፋ የሚዘነጋ አይደለም ። እነዚህ ጽንፈኞች የአማራን ተወላጆችና ክርስቲያኖችን በመንጠል ላደረሱት የጅምላ ጭፍጨፋ በተገቢው መንገድ አለመጠየቃቸው ከዛ በኋላ ለተከተሉት ተደጋጋሚ የዘር ጭፍጭፋዎች ምክንያት ሆኖ ቆይቷል ።

በቅርቡም በአክራሪ የኦሮሞ ሃይሎች በሻሽመኔ፣ በዝዋይ፣ በባቱ፣ በአርሲ ነገሌና በጅማ ለደረሰው አማራንና ክርስቲያኖችን የለየ ጭፍጨፋ መሰረቱ፣ ለሚፈጸመው ተደጋጋሚ ወንጀል ተጠያቂ የሚሆን አካል አለመኖሩ የፈጠረው ክፍተት ለመሆኑ የሚያጠራጥር አይደለም ። ከሁሉም በላይ የዜጎችን ደህንነት የመጠበቅ ግዴታ ያለበት መንግሥት ሃላፊነቱን በተገቢው መንገድ ለመወጣት አልቻለም ። በፊትም አሁንም በጸጥታ መዋቅሩ ያሉ ሃላፊዎች ለወንጀኞች ተባባሪ በሆኑ አካላት መሞላታቸውን መንግሥት ባለመቆጣጠሩ ለደረሰው እልቂትና ውድመት ከተጠያቂነት አያመልጥም ።

ከዶር አብይ አህመድ ሹመት በኋላ በተደጋጋሚ ለተካሄደው በአማራና በክርስቲያኖች ላይ ለደረሰው ጭፍጨፋ ተጠያቂ መሆን የሚገባቸው፣ ሕዝብ በይፋ የሚያውቃቸው ግለሰቦችና አካላት ለሠሩት ወንጀል ሕግ ፊት ሲቀርቡ አልታዩም ። መንግሥት ሕግን ለማስከበር ዳተኛ መሆኑ ሰሞኑን ለደረሰው፣ በአይነቱም በመጠኑም ከፋ እና አሰቃቂ ለሆነ፣ እልቂትና ውድመት አብቅቶናል ። እስካሁን የተፈጠረውን በዘር ላይ ያተኮረ እልቂት ከመደባሰስ አልፎ፣ የችግሩን ክብደት ቀርቶ መኖሩን እንኳን መንግሥት በገሃድ ለማዎቅ ፈቃደኝነት አያሳይም። ወደፊትም መንግሥት ወንጀለኞችን ይዞ ለፍርድ ያቀርባል ብሎ ለመገመት ያስቸግራል ።

በሃገራችን ከዚህ በኋላ ተመሳሳይ ማንነትን መሠረት ያደረገ ጭፍጨፋና ውድመት እንዳይከሰት፣ ወንጀለኞችና ተባባሪዎቻቸውን በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ለመክሰስ እንቅስቃሴ ጀምረናል ።

እንቅስቃሴያችን ሰብዓዊ መብትን ለማስጠበቅና ወንጀለኞችን ሕግ ፊት ለማቅረብ ከተሰማሩ ሃገር-አቀፍና አለም-አቀፍ ተቋማት ጋር በመደጋገፍና መረጃ በመለዋወጥ ለመሥራት ተዘጋጅቷል ። ይህ ጅምር ለውጤት እንዲበቃ በመላው



Society Against Genocide in Ethiopia (SAGE)

በኢትዮጵያ የዘር-ፍጅት መከላከያ ማኅበር (ኢ.ዘመማ)

ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ከምንዘረጋቸው መዋቅሮች ጋር በመሆን ሕጋዊነትን በተከተለ መንገድ እንዲተባበሩን እንጠይቃለን ።

የሃገር ሰላምና የሕዝባችን ደህንነት እንዲጠበቅ የሚፈልጉ አካላት፣ የመንግሥት አመራሮች፣ የሃይማኖት ተቋማት፣ የፖለቲካና የሲቪክ ድርጅቶች ያላቸውን ማንኛውንም የተፈጸመውን ወንጀል የሚገልጽ መረጃ ወደ እኛ እንዲልኩልን ፍትህ በሚሻው ወገኖቻችን ስም እንጠይቃለን ።

መርጃዎቹም ፡ -

1. የተቀረጹ የቪዲዮ ምስሎች
2. ፎቶዎች
3. የሰነድ ማስረጃዎች
4. በድምጽ የተቀረጹ (ኦዲዮ) ማስረጃዎች
5. ወንጀሉ ሲፈጸም ያዩ ፈቃደኛ ምስክሮች
6. በማሕበራዊ ሚዲያ በቀጥታ ስርጭት ጄኖሳይድ እንዲፋፉም ሲቀሰቅሱ የነበሩ ሚዲያዎችና ግለሰቦች ከግዜ በኋላ ያጠፏቸው ጽሁፎችና ምስሎች።

ከላይ የተጠቀሱትን እና ሌሎችም የወንጀል ድርጊቱን ሊያሳዩ ይችላሉ የምትሏቸውን ተጨባጭና ሕጋዊ መረጃዎች በቅርቡ በምናሳውቀው መንገድ እንድትልኩልን በአክብሮት እንጠይቃለን ።

ፍትሕ በግፍ ለተጨፈጨፉ ወገኖች!

SAGE Executive Committee

sage.ethiopia@gmail.com

July 28, 2020